

ተቃዋሚና ምሁር ነኝ ባይ ሁሉ እራሱን የሚወድ

የአገር ኃላፊነትና ግደታን ተቀብሎ

በተግባር የማይገልጽ ፈሪና ደካማ ነው

ከቀመሩ ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ሕዝብ አገሩን በቅጡ የሚያፈቅርና የሚወድ ኃይሉን አስተባብሮ የሚዋጋና የሚያሸንፍ ቆራጥ ፍቅር፣ ጥበብና ተስፋ ያለው ሕዝብ ነው ። እንኳን ወያኔ ባንዳ የባንዳ ልጅ ማሬያ አጋሚዶን ፋሽስት ወራሪዎችን፣ቅኝ ገዥዎችንና ተስፋፊዎችን አይቀጡ ቅጣት በመስጠት የቀጠና ድል የነሳ ነው ። ዛሬ በመታገሱ አሞቱ የፈሰሰና የተደከመ እንዳይመስላችሁ ።በያለበት እንደ ነብር እያደባ ነው ።ተቃዋሚና ምሁር ነኝ ባይ ሁሉ እራሱን ወድደህ በመፍራት ከመሸማቀቅና ከመቅመድመድ ይህን የኢትዮጵ ታሪክ በጥሩ ተገንዝበህና አውቀህ ለዚህም ኃላፊነትና ግደታ በቆራጥ ብሔራዊ የማንነት ስሜትና መንፈስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር መዋል ነው።

ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቧ እየታመሰች የአገር ብሔራዊ ፍቅርና ስሜት ሲደበዝዝና ሲሸረሸር ለብሔራዊ አንድነት፣ ለታሪክ ክብርና ኩራት በድፍረትና በፅናት፣ ኃላፊነትና ግደታን የሚወስድ፣ ሕዝብን አሰባስቦ የሚመክርና የሚያዳራጅ ተቃዋሚ ተማርን የሚሉ አገር ወዳድ ምሁራን መታጣታቸው ፣ ሰው የሚሆን ሰው መጥፋት የአገር መካንነት እጅግ ጸጸትና ቁጭት የሚያሳዝን እየሆነ ነው።

አገርን፣ ሕዝብንና ታሪክ እወዳለሁ፣ አክብራለሁ የሚል የተማረ ምሁር ፣ተቃዋሚ ድርጅት ነኝ የሚል ሁሉ የትውልድ ግደታና ኃላፊነት የማያውቅና የማይሰማው፣ የሚፈራና አንገቱን የደፋ፣በየጊዜው የሚንሸራተት፣ የሚሸሸና አገር ጥሎ የሚሰደድ ነው። የአገር ፍቅር የሕዝብ መውደድ የሚያጋየውና የሚሰማው በጋለና በማይሰክን የአገር ፍቅር ስሜት ታንጾ፣ በብስለት ወዳጅ ጠላትን በተገቢው ለይቶና አውቆ መደራጀትና መሰለፍ ነው። ለሕዝብ አለኝታ በድፍረት በመነሳሳት መሀል ዘልቆ በመግባት የሕዝብ አካል በመሆን ስልትና እቅድን ነድፎ ፣ አስተባብሮና አሰባስቦ፣አንቅቶና አስተምሮ፣አደራጅቶና አቅጣጫ በመስጠት እየመራ፣ በሕዝብ ታጅቦ ወደር የሌለው ኃይልን በመያዝ የወያኔ ጎጠኛ ከፋፋይ ጠላትን ከምድረ ኢትዮጵያ አርበድብዶና ድራሹን አጥፍቶ የሰላምና የደህንነት አገር ኢትዮጵያን ባደረገ ነበር።

እነዚህ እራሱን የሚወዱ፣የራስ ጥቅምና ዝናን የሚፈልጉ፣ለሥልጣን የሚቋምጡ፣ትግል በጓደኝነት፣ በትውውቅ፣በመደጋገፍ ላይ ብቻ ሆኖ የሚታለመው እታይ እታይ ፣ አለሁ አለሁ በመሆኑ አገርና ወገን በመበደል ለበርካታ አገር ወዳድና የአንድነት ትግሉ ተቆርቋሪ አጋርን አስበርጋጊና እንድሸሹ በመደረጉ የአገርን ሕልው እየበደሉና እጎዱ ነው።ትግሉን እንዳሻቸው እየመሩ ሕዝብን ከማወክ ጋር ትልቅ የፖለቲካ ስህተትና ቅሌትን እየፈጸሙ ይገኛል። “ወዳጅ መስሎ ጠላት” ማለት ይህን መሰል አካሄድ ነው።

ተምሬ አለሁ ! ምሁር ነኝ፣የተቃዋሚ ድርጅት ነን ብቻ ሆኖ ፣ የፖለቲካ ተቃዋሚ ድርጅት ባህሪ የጎደለው፣ዓላማና ግቡን ያላመላከተ፣በቅጡ የማይመራና በየጊዜው የሚከፋፈል፣ መላቅጥ ያጣ፣ በጠላት ላይ ያላነጣጠ ደካማና ተልካሻ መካን ስብስብ ሆኖ ይታያል።ማንም እራሱን በመውደድና በማስቀደም የሚገሰግስ፣ የሚፈራና የሚያፈገፍግ የሚሸሸ፣የሕዝብ ፍቅር፣የአገር ስሜት የጎደለው ፣ኃላፊነትና ግደታን ተቀብሎ በተግባር የማይፈጽም ምሁር ነኝ ፣የተቃዋሚ ድርጅት ነኝ ማለት ከንቱ ፉከራና ሰሚ የሌለው

ማጅጨት ይሆናል ። አብዛኛው ወያኔን ገዢ ፓርቲ እያሉ፣ ተፎካካሪ ነኝ በሚል፣የወኔን ሕገ መንግሥት፣ በቋንቋ ክልል ጎጠኝነት የተወሰነች አገርን የተቀበሉ፣ ከወያኔ በማይለይ በአምሳል የተፈጠሩና ወያኔ ያጨቀየውን መንገድ ተከትሎ የሚዳከር ሲሆን አድርገው ደግሞ በወያኔ ጉያ ተደብቆ፣ እያደነቀና እያመሰገነ ለጥቅምና ለሆዱ ያደረ ተላላ ነው።

ከወያኔ ባንዳ ጋር በመተባበር ሲያዘርፉና ሲዘርፉ ፣ሲያስገድሉ የቆዩ ወንጀለኞች ሳይሳካላቸውና ሲገፈቱ ተቃዋሚ ሆን የሚሉ ልዝብ፣ የወያኔን ጠላትነትና ጥፋት በውል ያልተረዱና ማወቅ የተሳናቸው ሲታሰሩ አጥፍቻለሁ፣ሕጉና እናንተንም አከብራለሁ፣እፈራለሁ ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅና ሲቆጡት አገር ትቶ የሚፈረጥጥ ሁሉ ድርጅት፣ የሽግግር ምክር ቤት፣ የሽግግር መንግሥት (ሽንጎ) እያሉ ተላላ ፣ ተከታይ በመፍጠር የሚያላዘዙና ወያኔን የሚለማመጡ አብሮ ለመስራት እውቅና የሚሰጡ፣ ሳይታገሉና ሳይታግሉ ዋሽንግተን ዲሲ ተቀምጠው ሌላው በታገለበት፣ በቆሰለበትና በሞተበት በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ለሥልጣን የሚቋምጡ ናቸው።

ከዚህ የተረፈው ደግሞ ድርጅት አልባ ሆኖ በየግሉ በትናጠል የሚጮህ ፣መላ ቅጡ የጠፋበት አንገቱን የደፋ ምሁር የተማረውን ሁሉ መሆን የሚፈልግ መማር፣ማወቅ ማንነትን ተረድቶ እራስን መሆን ዘንቶ ይገኛል።የተማረ ምሁርነት ማለት የመጡበትን ያለፈውን፣ ያሉበትንና የዛሬውን አውቆና አገናዝቦ ያሉበትን ከመጭው ለይቶ በመረዳት የሚያልምና የሚያቅድ፣ኃላፊነትና ግደታን በመገንዘብ የኅብረተሰብ አገልግሎት ሰጭ፣አሳቢና ተቆርቋሪ ሆኖ መገኘት ነው።ነገር ግን በየደህረ ገጹ መቋጫ የሌለው ጹሁፍ መለጠፍ፣ ጨብጥ የሌለው ውሳኔ ማውጣት፣በሬዲዮ ቃለ መጠይቅ መስጠት፣ለእኔ ድርጅት አባል ሁኔ፣ ይህን አልኩ እያሉ መደንፋትና መጮህ ጠላትን የማያስደነግጥ የማይናከስ የውሻ ጨህት ነው።አገርን መውደድ ለሕዝብ መድረስና ለተገዳዳሪው፣ለተበደለው፣ ለደካማው፣ ለተራበው፣ለታረዘው፣ፍትህ ላጣው ኃላፊነትና ያገባኛል ብሎ ከጎኑ በመቆም ተደራጁቶ በማስተማር የሚመራና ለመብት የሚያበቃ ሆኖ መገኘት ነው ።

ትውልድ ሁሉ በወቅቱና በጊዜው ኅብረተሰብ አንገቱን ቀና አድርጎ እንዲሄድ፣ አገር ዘለግ ብላና ከሌሎች ቀድሞና ጎልታ እንድትታይ የሚጥርና የሚያስቀድም ስራን ሰርቶ መገኘት ነው።

ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሕዝብ በየአቅጣጫው እየተሰቃየና አገሪቱ በየቦታው እተበረባረች ይገኛሉ።እነዚህ ተቃዋሚ ስብስብ ፣ድርጅቶችና ምሁር ነን ባዮች ፈሪዎችና ደካሞች ሕዝብን ለመርዳት ዛሬም_ነገም_ ወደፊትም ፈቃደኞች አይደሉም፣ አልጠቀሙም።ተስፋ ማድረግና መርዳት ያለብን የፖለቲካው ባለቤት የኢትዮጵያ ሕዝብን ነው።ስለዚህ ሁላችንም በየአቅጣጫው ሕዝቡን እንቀስቅስ እንርዳ።ሕዝብ በእምነቱ ፣በአንድነት ፍቅርና ተስፋው በቅርብ ጊዜ የሥልጣኑ ባለቤት ይሆናል። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር የሚወዳትና የሚያግዛት ቅድስት አገር ናት፣ ዳግም ታፍራና ተከብራ ትኖራለች።

ምሁር ኢትዮጵያ ሆይ !

ይህ ከዚህ በታች የምታየው ስዕል አረመኔ፣ጨካኝ ፋሽስታዊ ፣ ከሰው ዘር ውጭ የነ ርጉምና አውሬ የሚፈጽው የእብሪት የዘር ማጥፋት ድርጊት በአንተ አገር ኢትዮጵያ ነው።

አንተ ለሕዝብና ለአገር ባትሆን ይህን ከሚፈጽሙት አትለይም። በቶሎ ለሕዝብ ከሕዝብ ጎን ቁም።



Look this barbarism, vicious, wild animals act.

**Ethiopians ! embarrassment, shame on us, our time of History
such humiliation, contempt and disaster! shame ! shame!**

**Before it is too late know something ! let us organize for
Ethiopia.**

እግዚአብሔር የዚህን ልጅ ደም ፍርድ ይሰጥብታል።

ይህ ደም ከንቱ አይቀርም !

ልብ ያለው ይገንዘበው!

መሪ ከሕዝብ መሀል ይወለዳል!

ምንጊዜም ኢትዮጵያ !

10/16/2014